



Date: March 25, 2016

Ref. No: res01/pafd/2016

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ (PAFD) 1ኛ ጉባዔ ውሳኔ

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ (PAFD) የመጀመሪያውን የተሳካ ጠቅላላ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 2016ዓም በኤርትራ ርዕሰ-መዲና፣ አስመራ አካሄዷል። ጉባዔው በተለይ ወቅታዊ የጋራ ትግል ላይ፣ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ፣ በአፍሪካ ቀንድ ቀጣናና አለምአቀፍ ሁኔታ ላይ በስፋት ተወያይቷል።

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የኢትዮጵያን ህዝቦች ነጻ ለማውጣት እየተካሄደ ያለውን የነጻነትና የዲሞክራሲ ትግል በጋራ ለማፋፋም ጥቅምት 23 ቀን 2015ዓም በአስሎ ከተማ ከአምስት የፖለቲካ ድርጅቶች ማለትም፡

የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የአጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር (አብነግ)፣ የአሮሞ ነጻነት ግንባር(አነግ) እና የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ በድርጅቶቹ የሴቶችና ወጣቶች ተወካዮች የተመሰረተ ነው። ይህ ትብብር ስልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ስርዓት ብማስወገድ ዝቦች መብቶቻቸውን አስከብረውና የራሳቸውን እድል በራስ የመወሰን መብታቸውን እውን እንዲያደርጉ በጥንካሬ ይሰራል”።

በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ያለው ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እየከፋ በመሄድ ላይ ሲሆን፣ በህወሃት/ኢህአዴግ የሚመራው የሃገሪቷ አምባገነን ስርዓት ገጽሃን ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀልን፣ ማንገላታቱን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ ማሰሩና ሆነ ብሎ በጅምላ መግደሉን አጠናክሯል። የመንግስት ጦር ሃይልና ደህንነቶች በበርካታ የአጋሪቱ አካባቢዎች በተለይም ደግሞ በአሮሚያ ሰልፍ በወጡ ዜጎች ላይ ጥይት አያዘነቡ ነው። ህዝቦች የፖለቲካ መብቶቻቸውን መነገፋቸው ባጠቃላይ በአያሌ የሃገሪቷ አካባቢዎች ህዝባዊ ቁጣና አመጽን ወልዶ ጉባዔው እየተወያየ ባለበት ጊዜ እንከብራ አመጹ እየተካሄደ ይገኛል።

የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞና አመጽ ለማፈን እንደመፍትሄ ብሎ አየውሰደ ያለው በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ባቀረቡት ላይ አረመኔያዊ እርምጃ መውሰድና በጦር አስተዳደር ስር አስገብቶ እንግልት መፈጸምን ነው። በተጨማሪም ስርዓቱ እየተጠቀመባቸው ያሉት የተለያዩ ዘግናኝ እርምጃዎች የመንግስቱን ከፋት በግልጽ ያሳያሉ። ህጻናትና ነፍሰ-ጡር ሴቶችን ጨምሮ ገጽሃን ዜጎችን በመግደልና ሃይል በመጠቀም ከአያት-ቀድመ አያት መሬታቸው ላይ ማፈናቀሉንም ቀጥሏል።

እያራመደ ባለው ህገ-ወጥና ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች አንዲሁም በሚከተለው ፖሊሲ ከሃገሪቷ ህዝቦች የበረታ ተቃውሞ ቢካሄድበትም፣ ከአለም ማህበረሰብ ውግዘት ቢገጥመውም ስርዓቱ እኩይ ፖሊሲውን ስራ ላይ ማዋሉን አንደቀጠለ ነው። ከአለምአቀፍ አካላት የሚያገኘውን እርዳታም እንደፖለቲካ መሳሪያ መጠቀሙን ቀጥሏል።

ይህ የትብብር ጠቅላላ ጉባዔ በመስራች ኮንፈረሱ ላይ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርት ካዳመጠ በኋላ የአምስቱም ድርጅቶች ሊቃነመናብርትና የጉባዔው ተካፋዮች የትብብር ስራዎች ስኬቶች፣ ድክመቶች፣ እድሎችና እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ በተባሉ ሁኔታዎች ላይ ውይይትና ግምገማ አካሂደዋል።

የወደፊቱን የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ በቀረቡ ደክሜንቶች ላይ ውይይት ተካሂዶ ከጋራ መግባባት ከተደረሰ በኋላ ጉባዔው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲን የስራ ደክሜንት አጽድቋል። ከዚህም ሌላ በትብብር የወደፊት የስራ አቅጣጫ ዙሪያ ተወያይቶ እስትራቴጂ የቀየሰ ሲሆን ለስራ አስፈጻሜ ኮሚቴና ሌሎችንም ተግባራት ለማከናወን ለተመረጡ የትብብር አካላት የሚሰሩበትን መመሪያ አጽድቋል።

አጠቃላይ ጉባዔው ሊቀ-መንበር፣ ሁለት ምክትል ሊቀ-መናበርት፣ የስራ-አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና የተለያዩ ስራዎችን ለማከናወን የተቋቋሙ የትብብር አካላት ሃላፊዎችንም መርጧል።

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ፣ የአፍሪካ ቀንድ ቀጣናና የአለምአቀፍ ጉዳዮችን ከገመገመ በኋላ የትብብር ጠቅላላ ጉባዔ ባቀረበው ጥሪ፣

የትብብር አባል ድርጅቶች ህዝቦች ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ጨምሮ በተከታታይ የኢትዮጵያ መንግስታት የተነፈጉትን መብት ለመጎናጸፍ የተያያዙትን ተቃውሞና አመጽ በአንድነት እንዲያፋፍሙ፣

የኢትዮጵያ መንግስት ባዶ እጅቻቸውን የሙብት ጥያቄ በማቅረብ ላይ ያሉትን ንጹሃን ዜጎችን መግደሉን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ ማሰሩን፣ የብሄሮችንና የብሄረሰቦችን ሃብት መዝረፉንና ማውደሙን እንዲሁም ሚዲያዎችን ማፈኑን ያለአንዳች ቅድመ-ሁኔታ እንዲያቆም፣

የስርዓቱ ጦር ሃይልና ደህንነት አባላትም ንጹሃን ዜጎችን መግደላቸውን እንዲያቆሙና ለህወሃት/ኢህአዴግ የአስተዳደር ስርዓት ፍጻሜ ለማበጀት ከህዝቡ ጋር እንዲሰለፉ፣

በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶችን ሁሉም እጅ ለእጅ ታያይዘው በአንድነት አምባገነኑን ስርዓት እንዲፋለሙ፣ ከዚህም በተጨማሪ ነጻነት፣ ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ በመታገል ላይ ያሉ የተቃዋሚ ቡድኖች ሁሉ ትብብርን እንዲቀላቀሉ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጥሪውን አስተላልፏል።

የአለም ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሁሉም ህዝቦች ምኞቶች፣ ፍላጎቶችና መብቶች እንዲያከብርና በአሁኑ ጊዜ በሃገሪቷ ውስጥ ያለው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ከቁጥጥር ውጪ ሳይሆን የአምባገነኑን ስርዓት መደፉን እንዲያቆም የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጥሪውን ያስተላልፋል። ከዚህም ሌላ ትብብር የአለም ማህበረሰብ ንጹሃን ሲቪሎችን በመግደል ተጠያቂ የሆኑትን ህግ ፊት ለማቅረብ ግፊት እንዲያደርግ ይጠይቃል።

በመጨረሻም የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የኢትዮጵያ መንግስት ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች የተለገሰን እርዳታ ለፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ መጠቀሙና ህዝቡ በሌላ አማራጭ እንዳይጠቀም የንግድ መስመርና የሰብዓዊ አቅርቦት ላይ እገዳ ማድረግን በጽኑ ያወግዛል። በተጨማሪም ለህዝቦች እርዳታ ተብሎ የተሰጠን እርዳታ ዜጎችን ከአያት ቅድመ-አያቶቻቸው ለም መሬት ማፈናቀያ በማድረግ ከውጪ ለመጡና ለስርዓቱ ሸሪክ ኢንቫስታሮች መሸጡንም በጥብቅ ያወግዛል።

ሰላም፣ ዲሞክራሲና እውነተኛ የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት!

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ

መጋቢት 15, 2016ዓም

አስመራ፡ ኤርትራ

የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት